


































FgArea: [' C5']
NJ15 L1
2026-02-27 (Day 144)










Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'EcParam', 'water_ec']]




Plot [' ECopt ']




Plot Sensor and FgRec Data







Plot [['taoc', 'taoc_raw:ro', 'taoc_avg:r-']]







Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]







Plot ET/VN




Plot Fv and fertilizer usage




Fertilizer Range Source: kerleyL, kerleyH, UnivFL, TNAI, Haifa











Trend plot for L1AC5_C5




FgDaily












A阀开关时间(秒)	B阀开关时间(秒)
['开': 13, '占空比': 50], ['开': 35, '关': 43, '占空比': 50]	['开': 16, '关': 24, '占空比': 50], ['开': 46, '关': 54, '占空比': 50]
['开': 13, '占空比': 50], ['开': 35, '关': 43, '占空比': 50]	['开': 16, '关': 24, '占空比': 50], ['开': 46, '关': 54, '占空比': 50]
['开': 5, '关': 13, '占空比': 50]	['开': 16, '关': 24, '占空比': 50]






A阀开关时间(秒)	B阀开关时间(秒)
关' : 13, ' 占空比' : 50}, {' 开' : 35, ' 关' : 43, ' 占空比' : 50}]	[{' 开' : 16, ' 关' : 24, ' 占空比' : 50}, {' 开' : 46,
关' : 13, ' 占空比' : 50}, {' 开' : 35, ' 关' : 43, ' 占空比' : 50}]	[{' 开' : 16, ' 关' : 24, ' 占空比' : 50}, {' 开' : 46,

上次灌溉流速比过去5天平均小 (0.2 vs 0.6), 可能管道压力异常或有管道堵塞
 施肥机灌溉量与预期值不符 (15.0 : 36.0), 可能水表需要校准
 默认实际灌溉36.0 ml.
 上次灌溉施肥机流速0.20485086856768273与平均值0.6偏差较大, 请检查。







A阀开关时间(秒)	B阀开关时间(秒)
关' : 13, ' 占空比' : 50}, {' 开' : 35, ' 关' : 43, ' 占空比' : 50}]	[{' 开' : 16, ' 关' : 24, ' 占空比' : 50}, {' 开' : 46,
关' : 13, ' 占空比' : 50}, {' 开' : 35, ' 关' : 43, ' 占空比' : 50}]	[{' 开' : 16, ' 关' : 24, ' 占空比' : 50}, {' 开' : 46,

上次灌溉流速比过去5天平均小 (0.2 vs 0.61), 可能管道压力异常或有管道堵塞
 施肥机灌溉量与预期值不符 (15.0 : 36.0), 可能水表需要校准


默认实际灌溉36.0 ml.

上次灌溉施肥机流速0.20204469228593364与平均值0.61偏差较大, 请检查。





A阀开关时间(秒)	B阀开关时间(秒)
关' : 13, ' 占空比' : 50}, {' 开' : 35, ' 关' : 43, ' 占空比' : 50}]	[{' 开' : 16, ' 关' : 24, ' 占空比' : 50}, {' 开' : 46,
关' : 13, ' 占空比' : 50}, {' 开' : 35, ' 关' : 43, ' 占空比' : 50}]	[{' 开' : 16, ' 关' : 24, ' 占空比' : 50}, {' 开' : 46,



A阀开关时间(秒)	B阀开关时间(秒)
关' : 13, ' 占空比' : 50}, [' 开' : 35, ' 关' : 43, ' 占空比' : 50]	[[' 开' : 16, ' 关' : 24, ' 占空比' : 50], [' 开' : 46
关' : 13, ' 占空比' : 50}, [' 开' : 35, ' 关' : 43, ' 占空比' : 50]	[[' 开' : 16, ' 关' : 24, ' 占空比' : 50], [' 开' : 46
[[' 开' : 5, ' 关' : 13, ' 占空比' : 50]	[[' 开' : 16
关' : 13, ' 占空比' : 50}, [' 开' : 35, ' 关' : 43, ' 占空比' : 50]	[[' 开' : 16, ' 关' : 24, ' 占空比' : 50], [' 开' : 46

